

ብርሽለቆ የማነዉ!!

ሰላም ወገኖች ይህ ከታች የምትመለከቱት ብርሽለቆ የማነዉ በሚል አንድ የአካባቢዉ ተማሪ ስለ ብርሽለቆ ያሰራጨዉ ነዉ!! ልጁ ተማሪ የነበር ሲሆን የወያኔ ጀኔራል ተብዮቶች ወገኖችን የሚያሰቃዩበት የእንግልት ማዕከል ነዉ። ለማንኛዉም ይህን ተመልከቱት!! ጉዳዩን ለሚመለከተዉ ሁሉ መሳወቅ ተገቢ ነዉና ሁላችንም የየራሳችን ጥረት እናድርግ!! የዐማራ ጎልዉና በየትኛዉም የሀገራችን ክፍል በወያኔ መድሎኛ አስተዳድርና ወረራ ለሚሰቃዩ ሁሉ ድምጹን ከማሰማት አይባዝንም!! ለማንኛዉም ይህን ከታች ያለዉን ተመልከቱት!!

የብርሽለቆ እርሻ ልማት የማን ነው? የአላህሙዲ ወይስ የቀን ጅቦች? በአላህሙዲ ስም መነገድ ይብቃ(በሃይማኖት አንጻራዉ ተጨማሪ ሃሳብ በአሽብር አካልነህ)

☞ ብርሽለቆ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን የሚገኝ ሰፊ የእርሻ ልማት ቦታ ነው። ብርሽለቆ ቅኝ ግዛት የሠፈነበት ቦታ ነው። እርሻ ልማቱ ለቅኝ ገዥዎች ሲሳይ፤ ብር ሲሆን ለተገዥዎች ደግሞ ሸቆ የሆነ ቦታ ነው። እርሻ ልማቱ ከማንኩሳ ይጀምራል በግምት ርዝመቱ 45 ኪሎ ሜትር የሚገመት ሲሆን ስፋቱ ደግሞ እስከ 7 ኪሎ ሜትር ይደረሳል፤ ቦታው በሁለት ሲከፈል ላይ ብር እና ታች ብር ይባላል ታች ብር የመከላከያ ማሰልጠኛ የሚገኝበት ቦታ ነው ሁለቱ በአንድ ላይ ተጠቃለው ሲጠሩ ብርሽለቆ ይባላሉ። የብርሽለቆን እርሻ ልማት በደንብ ተዋውቂዋለሁ፤ ግፊኛ እርሻ ልማት ነው የሠው ደም የሚጠጣ፤ በእጅ አዙር የጉልበት ብዝበዛ የሚካሄድበት ቦታ ነው፤ በሁለቱ ብሮች በኢትዮጵያ የመጨረሻ ድሃና የዋህ ህዝብ የሚኖርበት ቦታ ነው። እርሻ ልማቱ በጉልበት ሠራተኝነት ሠወችን ቀጥሮ ያስራል። ሠራተኞቹ ወዝአደር ይባላሉ በላቡ የሚያድር ማለት ነው የእነሡ ግን ከዚህ በላይ ነው በደሙ የሚያድር ቢባል ይቀላል።

ብርሽለቆ ወዛደር ከሆንክ ስርቶ ማደግ የሚባል ነገር አይታሠብም፤ እናቶች በባዶ እግራቸው በዚያ በርሃ እግራቸው በእባብ ተነድፎ ሠውነታቸው በጋሪጣ ተሠነጣጥቆ ያለ ሃኪም ደማቸው ሲፈስ ሲታይ እንዴት ያማል መሠላችሁ ጎበዝ፡ ቦታው ለም አፈር በመሆኑ የሚገኘው ምርት ብር እንደሽለቆ የሚታፈሱበት ቢያደርገው ምስኪኑ ወዛደር ግን የበይ ተመልካች ሆኖ ቀርቷል። የአካባቢው ተማሪ በመሆኔ እኔም የገፈቱ ቀማሽ ነበርኩ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ጓደኞቼ ሌሊት 9 ሰዓት ተነሥተን እርሻ ልማቱ 11:30 በመድረስ ክላስ ከመግባታችን በፊት በቆሎ እና በርበሬ እንድንሰበሰብ ይደረግ ነበር ያልሰበሰበ ደግሞ ወይ ይገረፋል ወይ ካርዱን አያገኛችም። ወዛደሮቹ በቀን የሚከፈላቸው ገንዘብ ከ5 ብር ያልበለጠ በመሆኑ ቤተሠባቸውን ለመረዳት የቀን ጉርሻቸውን ለማገኘት ይቸገሩ ነበር አሁንም እየተቸገሩ ይገኛሉ።

እርሻ ልማቱ በቂ የሙብራት ሃይል ቢኖረውም ሠራተኞቹ በኩራዝ ነው የሚጠቀሙት ቆርቆሮ ቤት መሥራት ክልክል በመሆኑ በሣር ቤት ወይም በላስቲክ ቤት ይኖራሉ፤ እንስሳት ማራባት አይቻልም ደሮም ቢሆን ፡ እንዲህም ሆነው ልጆቻቸውን ለማስተማር ጥረት ያደርጋሉ፡ ግን እርሻ ልማቱ የማን ነው? የሚገርመው አዝመራው ተሠብሰቦ ካለቀ በሆላ ማሣው በእሳት እንዲቃጠል ይደረግና ወዛደሮች የአረረ በቆሎ ካገኛችሁ ፈልጋችሁ ውሰዱ ይባላሉ እነዚያ ምስኪን እናቶች በተለበለበ መሬት ገብተው ቃርሚያ ፍለጋ ሲኳትኑ ሲታዩ እንዴት አንጀት ይቆርጣሉ።

አርሶ አደሮችን ለመከላከያ ማሰልጠኛ ነው ቦታውን ልቀቁ በማለት ከቦታቸው የሚያፈናቅል(በተለይ እኔ በደንብ የማውቀው (የጭይት አርሶና አረብቶ አደር መሬታችንን ተነጥቀናል በማለት ድምፃቸው ሰሚ ጀሮ አጥቶ እስካሁን ድረስ ይጮሃል በትውልድ ቀዳችን ግፍ ይበቃናል።

ከአክብሮት ሰላምታ ጋር!